

# Eph

## Chapter 5

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1 γίνεσθε οἷν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,  
ሆነ -ሰለዚህ- imitators -የ- አምላክ -እንደ- ልጆች የምወደው  
[G1096](#) [G3767](#) [G3402](#) [G3588](#) [G2316](#) [G5613](#) [G5043](#) [G0027](#)

እንግዲህ እንደ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ።

2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ  
-እና- ሄደ -በ- ፍቅር -እንደ- -እና- -ያ- ክርስቶስ ወደደ እኛን -እና-  
[G2532](#) [G4043](#) [G1722](#) [G0026](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G0025](#) [G1473](#) [G2532](#)  
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, προσφορὰν καὶ θουσίαν τῷ Θεῷ, εἰς ὁσμὴν  
አሳልፎ-ሰጠ ራሱን -ሰለ- -የ-እኛ ስጦታ -እና- መሥዋዕት -ለ- አምላክ -ወደ- ሸቶ  
[G3860](#) [G1438](#) [G5228](#) [G1473](#) [G4376](#) [G2532](#) [G2378](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1519](#) [G3744](#)

εὐωδίας.  
of-sweet-smell  
[G2175](#)

ክርስቶስም ደግሞ እንደ ወደዳችሁ ለእግዚአብሔርም የመዓዛ ሸታ የሚሆንን መገናና መሥዋዕትን አድርጎ ስለ እናንተ ራሱን አሳልፎ እንደ ሰጠ በፍቅር ተመላለሰ።

3 Πορνεία δὲ, καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα, ἣ πλεονεξία, μηδὲ ὀνομαζέσθω  
ዝሙት -ደግሞ- -እና- ርኩሰት ሁሉ -ወይም- ስግግግነት -ወይም- ሰየመ  
[G4202](#) [G1161](#) [G2532](#) [G0167](#) [G3956](#) [G2228](#) [G4124](#) [G3366](#) [G3687](#)  
ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις;  
-በ- ለእናንተ -እንደ- is-fitting ቅዱስ  
[G1722](#) [G4771](#) [G2531](#) [G4241](#) [G0040](#)

ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና ርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ፤

4 καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία, ἣ εὐτραπεία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν;  
-እና- obscenity -እና- foolish-talk -ወይም- crude-joking የ- አይደለም are-fitting  
[G2532](#) [G0151](#) [G2532](#) [G3473](#) [G2228](#) [G2160](#) [G3739](#) [G3756](#) [G0433](#)  
ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.  
-ነገር-ግን- ይልቅ ምስጋና  
[G0235](#) [G3123](#) [G2169](#)

የሚያሳፍና ነገርም የሰንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ፤ ይልቁን ምስጋና እንጂ።

5 τοῦτο γὰρ ἵστε, γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος, ἣ  
ይህ -ምክንያቱም- ያውቃል አወቀ ምክንያቱም ሁሉ sexually-immoral-person -ወይም-  
[G3778](#) [G1063](#) [G1492](#) [G1097](#) [G3754](#) [G3956](#) [G4205](#) [G2228](#)  
ἀκάθαρτος, ἣ πλεονέκτης, ὃ ἐστὶν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν  
ርኩስ -ወይም- greedy-person የ- ነው idolater አይደለም አለው ርኩስ  
[G0169](#) [G2228](#) [G4123](#) [G3739](#) [G1510](#) [G1496](#) [G3756](#) [G2192](#) [G2817](#)  
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ.  
-በ- -ለ- መንግሥት -የ- ክርስቶስ -እና- አምላክ  
[G1722](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2532](#) [G2316](#)

ይህን እውቁ፤ አመንዝራም ቢሆን ወይም ርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣጥን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት ርኩስ የለውም።

6 Μηδεις ὑμας ἀπατάτω κενοῖς λόγοις; διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ  
 ለማንም እናንተን let-deceive ባዶ ቃል -በ-ምክንያት- እነዚህ -ምክንያቱም- መጣ -ያ-  
[G3367](#) [G4771](#) [G0538](#) [G2756](#) [G3056](#) [G1223](#) [G3778](#) [G1063](#) [G2064](#) [G3588](#)

ὀργή τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.  
 ቁጣ -የ- አምላክ -በ-ላይ- -ያ- ልጅ -የ- disobedience  
[G3709](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0543](#)

ከዚህ የተነሣ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታልላችሁ።

7 μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν;  
 አይ- -ስለዚህ- ሆነ fellow-partakers -የ-እነርሱ  
[G3361](#) [G3767](#) [G1096](#) [G4830](#) [G0846](#)

እንግዲህ ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ፤

8 ἦτε γὰρ ποτε σκότος, νῦν δὲ, φῶς ἐν Κυρίῳ; ὡς τέκνα  
 ነፃ -ምክንያቱም- መቼ ጨለማ አሁን -ደግሞ- ብርሃን -በ- ጌታ -እንደ- ልጆች  
[G1510](#) [G1063](#) [G4218](#) [G4655](#) [G3568](#) [G1161](#) [G5457](#) [G1722](#) [G2962](#) [G5613](#) [G5043](#)

φωτὸς περιπατεῖτε--  
 ብርሃን ሄደ  
[G5457](#) [G4043](#)

ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤

9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ, καὶ δικαιοσύνῃ,  
 -ያ- -ምክንያቱም- ፍሬ -የ- ብርሃን -በ- ሁሉ goodness -እና- ጽድቅ  
[G3588](#) [G1063](#) [G2590](#) [G3588](#) [G5457](#) [G1722](#) [G3956](#) [G0019](#) [G2532](#) [G1343](#)

καὶ ἀληθείᾳ--  
 -እና- እውነት  
[G2532](#) [G0225](#)

-

10 δοκιμάζοντες τί ἐστὶν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ.  
 ለመተርጎም ምን ነፃ pleasing -ለ- ጌታ  
[G1381](#) [G5101](#) [G1510](#) [G2101](#) [G3588](#) [G2962](#)

የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ፣ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ፤

11 καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκοτους, μάλλον  
 -እና- አይ- have-fellowship -ለ- ሥራ -ለ- ፍሬ-ያልባ -የ- ጨለማ ይልቅ  
[G2532](#) [G3361](#) [G4790](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G0175](#) [G3588](#) [G4655](#) [G3123](#)

δὲ καὶ ἐλέγχετε;  
 -ደግሞ- -እና- ገሠጸ  
[G1161](#) [G2532](#) [G1651](#)

ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁን ግለጡት እንጂ፣

12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν, αἰσχρόν ἐστὶν καὶ λέγειν.  
 -ያ- -ምክንያቱም- in-secret ሆነ -በ- -የ-እነርሱ shameful ነፃ -እና- አለ  
[G3588](#) [G1063](#) [G2931](#) [G1096](#) [G5259](#) [G0846](#) [G0150](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3004](#)

እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳ ነውና፤

13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς, φανεροῦται πᾶν γὰρ;  
-ያ- -ደግሞ- ሁሉ ገሠጸ -በ- -የ- ብርሃን, ይገለጻል ሁሉ -ምክንያቱም-  
[G3588](#) [G1161](#) [G3956](#) [G1651](#) [G5259](#) [G3588](#) [G5457](#) [G5319](#) [G3956](#) [G1063](#)

τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν.  
-ያ- ይገለጻል ብርሃን ነው  
[G3588](#) [G5319](#) [G5457](#) [G1510](#)

| ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል፤ የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነው።

14 διὸ λέγει, Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ  
-ἠለዚህ- ይላል ተነሣ -ያ- ተኛ -እና- ተነሣ -ከ- -የ- ሙታን -እና-  
[G1352](#) [G3004](#) [G1453](#) [G3588](#) [G2518](#) [G2532](#) [G0450](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3498](#) [G2532](#)

ἐπιφάσει σοὶ ὁ Χριστός.  
will-shine-on ለእንተ -ያ- ክርስቶስ  
[G2017](#) [G4771](#) [G3588](#) [G5547](#)

| ስለዚህ፡ እንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሣ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል።

15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς  
ተመለከተ -ἠለዚህ- በጥንቃቄ እንዴት ሄደ እይ- -እንደ- unwise -ነገር-ግን- -እንደ-  
[G0991](#) [G3767](#) [G0199](#) [G4459](#) [G4043](#) [G3361](#) [G5613](#) [G0781](#) [G0235](#) [G5613](#)

σοφοί,  
ጠቢብ  
[G4680](#)

| እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደተመለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ፤

16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν.  
redeeming -ያ- ጊዜ ምክንያቱም -ያ- ቀን ክፉ ናቸው  
[G1805](#) [G3588](#) [G2540](#) [G3754](#) [G3588](#) [G2250](#) [G4190](#) [G1510](#)

| ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ።

17 διὰ τοῦτο, μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα  
-በ-ምክንያት- ይህ እይ- ሆነ ሞቾች -ነገር-ግን- ተረዳ ምን -ያ- ፈቃድ  
[G1223](#) [G3778](#) [G3361](#) [G1096](#) [G0878](#) [G0235](#) [G4920](#) [G5101](#) [G3588](#) [G2307](#)

τοῦ Κυρίου.  
-የ- ጌታ  
[G3588](#) [G2962](#)

| ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደ ሆነ አስተውሉ እንጂ ሞቾች አትሁኑ።

18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνω, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία. ἀλλὰ πληροῦσθε  
-እና- እይ- ለመስከር ወይን -በ- የ- ነው debauchery -ነገር-ግን- ፈጸመ  
[G2532](#) [G3361](#) [G3182](#) [G3631](#) [G1722](#) [G3739](#) [G1510](#) [G0810](#) [G0235](#) [G4137](#)

ἐν Πνεύματι,  
-በ- መንፈስ  
[G1722](#) [G4151](#)

| መንፈስ ይሙላግችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማግከን ነው።

19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς, καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς;  
ተናገረ ለራሳቸው -በ- -የ-መዘመር -እና- hymns -እና- songs spiritual  
[G2980](#) [G1438](#) [G1722](#) [G5568](#) [G2532](#) [G5215](#) [G2532](#) [G5603](#) [G4152](#)

ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ;  
singing -እና- making-melody -ለ- ልብ -የ-እናንተ -ለ- ጌታ  
[G0103](#) [G2532](#) [G5567](#) [G3588](#) [G2588](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2962](#)

በመዝሙርና በዝምሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤

20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε, ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ  
አመሰግና አመሰግና  
Hፀትር -ሰለ- ሁሉ -በ- ስም -የ- ጌታ -የ-እኛ አያሱስ  
[G2168](#) [G3842](#) [G5228](#) [G3956](#) [G1722](#) [G3686](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#)

Χριστοῦ; τῷ Θεῷ καὶ Πατρί;  
ክርስቶስ -ለ- አምላክ -እና- አባት  
[G5547](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3962](#)

ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በአያሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ።

21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.  
ተገዛ እርስ-በርስ -በ- ፍርሃት ክርስቶስ  
[G5293](#) [G0240](#) [G1722](#) [G5401](#) [G5547](#)

ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ።

22 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς τῷ Κυρίῳ,  
-ያ- ሴት -ለ- የራሱ ሰው -እንደ- -ለ- ጌታ  
[G3588](#) [G1135](#) [G3588](#) [G2398](#) [G0435](#) [G5613](#) [G3588](#) [G2962](#)

ሚስቶች ሆይ፥ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤

23 ὅτι ἀνὴρ ἐστὶν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ  
ምክንያቱም ሰው ነው ራስ -የ- ሴት -እንደ- -እና- -ያ- ክርስቶስ ራስ  
[G3754](#) [G0435](#) [G1510](#) [G2776](#) [G3588](#) [G1135](#) [G5613](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2776](#)

τῆς ἐκκλησίας -- αὐτὸς σωτήρ τοῦ σώματος.  
-የ- ቤተ-ክርስቲያን እርሱ አዳኝ -የ- ሰውነት  
[G3588](#) [G1577](#) [G0846](#) [G4990](#) [G3588](#) [G4983](#)

ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደ ሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና።

24 ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ  
-ነገር-ግን- -እንደ- -ያ- ቤተ-ክርስቲያን ተገዛ -ለ- ክርስቶስ እንዲሁ -እና- -ያ-  
[G0235](#) [G5613](#) [G3588](#) [G1577](#) [G5293](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3779](#) [G2532](#) [G3588](#)

γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.  
ሴት -ለ- ሰው -በ- ሁሉ  
[G1135](#) [G3588](#) [G0435](#) [G1722](#) [G3956](#)

ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ።

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν  
-ያ- ሰው ወደደ -ያ- ሴት -እንደ- -እና- -ያ- ክርስቶስ ወደደ -ያ-  
[G3588](#) [G0435](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1135](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G0025](#) [G3588](#)

ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,  
ቤተ-ክርስቲያን -እና- ራሱን አሳልፎ-ሰጠ -ስለ- -የ-እርሷ  
[G1577](#) [G2532](#) [G1438](#) [G3860](#) [G5228](#) [G0846](#)

-

26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,  
-ዘንድ- እርሷን ይቀደስ እነጻ -ለ- washing -የ- ውሃ -በ- ቃል  
[G2443](#) [G0846](#) [G0037](#) [G2511](#) [G3588](#) [G3067](#) [G3588](#) [G5204](#) [G1722](#) [G4487](#)

ባሎች ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ፤ በወኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀደሳት ስለ እርስዎ ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤

27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον, τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον,  
 -Hንድ- ምቀርባል እርሱ ለራሱ ክቡር -ያ- ቤተ-ክርስቲያን አይ- አለው spot  
[G2443](#) [G3936](#) [G0846](#) [G1438](#) [G1741](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3361](#) [G2192](#) [G4696](#)

ἣ ῥυτίδα, ἣ τι τῶν τοιούτων; ἀλλ' ἵνα ἣ ἅγια καὶ  
 -ወይም- wrinkle -ወይም- አንድ-ነገር -የ- እንዲሁ-ያለ -ነገር-ግን- -ዘንድ- ይሁን ቅዱስ -አና-  
[G2228](#) [G4512](#) [G2228](#) [G5100](#) [G3588](#) [G5108](#) [G0235](#) [G2443](#) [G1510](#) [G0040](#) [G2532](#)

ἄμωμος.  
 blameless  
[G0299](#)

አድፈት ወይም የፊት መጨማሪያ ወይም እንዲሁ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ።

28 οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς  
 እንዲሁ ሰዳ-ነበረበት -አና- -ያ- ሰው ወደደ -ያ- -የ-ራሳቸው ሴት -አንድ-  
[G3779](#) [G3784](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0435](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G5613](#)

τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ.  
 -ያ- -የ-ራሳቸው ሰውነት -ያ- ወደደ -ያ- -የ-ራሱ ሴት ራሱን ወደደ  
[G3588](#) [G1438](#) [G4983](#) [G3588](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G1438](#) [G0025](#)

እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደ ገዛ ሥጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዱአቸው ይገባቸዋል። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል፤

29 οὐδεὶς γὰρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ  
 ምንም -ምክንያቱም- መቼ -ያ- -የ-ራሱ ሥጋ ጠለ -ነገር-ግን- nourishes -አና-  
[G3762](#) [G1063](#) [G4218](#) [G3588](#) [G1438](#) [G4561](#) [G3404](#) [G0235](#) [G1625](#) [G2532](#)

θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν:  
 cherishes እርሷን -አንድ- -አና- -ያ- ክርስቶስ -ያ- ቤተ-ክርስቲያን  
[G2282](#) [G0846](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3588](#) [G1577](#)

-

30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, <ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ  
 ምክንያቱም አካል ነን -የ- ሰውነት -የ-እርሱ -ከ- -የ- ሥጋ -የ-እርሱ -አና-  
[G3754](#) [G3196](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4983](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4561](#) [G0846](#) [G2532](#)

ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ>.  
 -ከ- -የ- አጥንት -የ-እርሱ  
[G1537](#) [G3588](#) [G3747](#) [G0846](#)

ምንም የገዛ ሥጋውን የሚጠለ ከቶ የለምና፣ ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆንን፣ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት፣ ይመግባዋል ይከባከቡማል።

31 ἀντὶ τούτου, καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ  
 -ፈንታ- -የ-ይህ ትቶ ሰው -ያ- አባት -አና- -ያ- አናት -አና-  
[G0473](#) [G3778](#) [G2641](#) [G0444](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3384](#) [G2532](#)

προσκολληθήσεται πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ὡς ἑσονται οἱ δύο εἷς  
 ይጠበቃል -ወደ- -ያ- ሴት -የ-እርሱ -አና- ይሆናሉ -ያ- ሁለት -ወደ-  
[G4347](#) [G4314](#) [G3588](#) [G1135](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1417](#) [G1519](#)

σάρκα μίαν.  
 ሥጋ አንድ  
[G4561](#) [G1520](#)

ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተቃል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ።

